





**ገገሥጋ**  
**ጎቤተሰብ ጨዋታ - 'እኔ ብሆን**

እያንዳንዱ ተሳታፊ ለአጠገቡ ሰው ነገር ወይም ባህሪ ይመርጣል (ለምሳሌ - ድመት፣ ዛፍ፣ መቀመጫ ወንበር)። ቃሉን የተቀበለው ተሳታፊ በ'እኔ ብሆን...' የሚጀምር ነገር ይጨምራል። ለምሳሌ፣ 'እኔ ዛፍ ብሆን፣ የከረሚላ ዛፍ እሆን ነበር!' እንዲህ በማድረግ አብራችሁ ተደሰቱ እና ሕልም አልሙ።



**ገገሥጋ**  
**የእኛ የሕልም ሳጥን**

ከተሸለመች የጫማ ሳጥን የሕልም ሳጥን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ሕልሞቻችሁን ጻፉ ወይም ሳሉ እና ወደ ሳጥኑ ያስገቡ። ከጊዜ ወደ ጊዜ አንድ ወረቀት አውጡ እና ሕልሙን በምናብ ወይም በቀላል ነገሮች እገዛ አሳኩ። ለምሳሌ፣ 'ወደ ሰማይ መብረር' ብላችሁ ከጻፋችሁ፣ ከወንበሮችና ከብርድ ልብሶች መኪና በመስራት ጉዞ ጀምሩ



**ሃጠህ**  
**QR ኮድ**

ኮዱን ሰካን በማድረግ የ«ትንሹ ሕልምተኛ» ዘፈንን በሐዋ አልበርስታይን አፈፃፀም ማዳመጥ ትችላላችሁ።

